

# በስኩትላንድ ውስጥ ላሉ ስደተኞች የመኖሪያ ቤት መመሪያ የኃይል ወጭዎች



በራሪ ወረቀት 8 – ኤፕሪል 2012

Housing – Energy Costs – Amharic

ለመቆየት መልቀቅን ከተቀበሉ፣ ለኃይል ወጭዎች ማለትም ለማሞቅ፣ ለመብራት፣ ለማብሰል ወዘተ ለኤሌክትሪክ እና ለጋዝ የመክፈል ሃላፊነቱ የእርስዎ ይሆናል። ይህ በራሪ ወረቀት ወጭዎ ዝቅተኛ እንዲሆን ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ እና የነዳጅ ደረሰኞችዎን መክፈል እዲችሉ ያግዛል።



በ Shelter Scotland የድር ገጽ ላይ ለመቀት ስለመክፈል እና ስለ ቁጠባ ተግባራዊ ምክርን ያግኙ፡

[http://scotland.shelter.org.uk/getadvice/advice\\_topics/paying\\_for\\_a\\_home/paying\\_for\\_heating\\_during\\_cold\\_weather](http://scotland.shelter.org.uk/getadvice/advice_topics/paying_for_a_home/paying_for_heating_during_cold_weather)

### ወደ ጊዜያዊ እና ቋሚ አዲስ የመኖሪያ ቤት ሰገባ ምን ላድርግ?

- በመጀመሪያ ማድረግ ያለብዎ ነገር በቆጣሪዎ ላይ ያለውን ንባብ መውሰድ ነው። በዚህ ምስል ላይ የሚታየውን የሚመስል ነው። በቤትዎ ውስጥ ነው የሚሆነው፣ የቱቦ ጋዝ አቅርቦት ካለዎ ደግሞ፣ የጋዝ ቆጣሪ። የቆጣሪ ንባብን እንዴት መውሰድ እንዳለብዎ የማያውቁ ከሆነ፣ እገዛ እንዲያደርጉልዎ ጓደኛዎን ወይም የመኖሪያ ቤት ኪራይ ሃላፊን ይጠይቁ። በአፓርትመንት ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ፣ እርዳታን ለማግኘት የጥበቃ ወይም የጽዳት ሰራተኞችን መጠየቅ ይችላሉ።



- የእርስዎን ዝርዝር መረጃ ለማስመዘገብ እና የቆጣሪዎን ንባብ ለመስጠት የኃይል አቅራቢዎን ያነጋግሩ። የመብራት ሃይል (ወይም ጋዝ) የትኛው ድርጅት እንደሚያቀርብልዎ እርግጠኛ ካልሆኑ፣ አከራይዎን ይጠይቁ ወይም በጊዜያዊነት የሚቆዩበት አፓርታማ ውስጥ ካሉ ምክር ቤቱን ይጠይቁ።

**የኃይል ወጭዎቹን እንዴት ነው መቆጣጠር የምትችሉው?**

ስኮትላንድ በክረምት ጊዜ ቀዝቃዛ ናት፤ እናም የኃይል ወጪዎች ከፍተኛ ናቸው። የኃይል ወጪዎችን በሚከተለው መልኩ ቀነስ ይቻላል፡

- ዝቅተኛ ኃይል በመጠቀም
- የኃይል አቅራቢዎ የተሻለ የዋጋ መጠን እንደሰጥዎ በማረጋገጥ ይህ ካልሆነ ደግሞ የኃይል አቅራቢ መቀየር

**ዝቅተኛ ኃይል እንዴት ነው መጠቀም የምትችሉው?**

- መጋረጃዎችን፣ ምሽት በሚሆን ጊዜ ይዝገቡ
- በገንዳ ውስጥ ተዘፍዝፈው ከመታጠብ ይልቅ፣ በቤት ውስጥ ካለዎ ሻወር ይጠቀሙ
- ሁልጊዜ ውሃ ለማፍላት የውሃ ማፍያዎን በሚጠቀሙ ጊዜ የሚፈልጉትን መጠን ብቻ በማደረግ ያፍሉ - በየጊዜው ሲጠቀሙ ሙሉ እያደረጉ አይጠቀሙ
- የማይጠቀሙባቸውን ክፍሎች ሙብራት ያጥፉ
- ለበርዎች እና መስኮቶች የድርቅ አስወጋጆችን ማስገጠም
- ቤትዎ እድሳቶች እና ማስተካከያዎች የሚያስፈልጉት ከሆነ አክራይዎን ያነጋግሩ

በ Energy Saving Trust ድረ ገጽ ላይ የኃይል ቁጠባን በተመለከተ ተጨማሪ ምክርን ያግኙ፡

<http://www.energysavingtrust.org.uk/What-can-I-do-today/Getting-started>

በስልክ ቁጥር 0800 512 012 ለአማካሪው በነፃ ደውለው ማነጋገርም ይችላሉ። መረጃን ይሰጡዎታል እንዲሁም በተሻለ ሊረዱዎት ከሚችሉ ኤጀንሲዎች ጋር ያገናኙዎታል።

**ከኃይል አቅራቢዎቼ ጥሩ ዋጋን እንዴት ማግኘት እችላለሁ?**

የተለያዩ (ዋጋዎች) ታሪፎች አሉ እና እያንዳንዱ ኩባንያ የተለያየ የዋጋ አቅርቦት አለው። እንደ እርስዎ አካፋይል ዋጋዎችም ይለያያሉ። አብዛኛውን ጊዜ እርስዎ በሄዱ ቁጥ እንዲከፍሉ የሚያስችል የቅድመ-ክፍያ ቆጣሪ በጣም ውድ ነው። የባንክ አካውንት ካለዎት በቀጥታ ከአካውንትዎ ላይ ተቀናሽ ተደርጎ በሚከፈል ጊዜ ለርካሽ አማራጮች እድል ሊሰጥዎ ይገባል።

በእርስዎ ደረሰኞች የድር ገጽ ላይ እንደ ማስቀመጥ ሁሉ የተሻለ ዋጋ የሚያገኙባቸው በርካታ የድር ገጾችን ከዚህ በታች ይግኙ፡

<http://www.saveonyourbills.co.uk/> ወይም <http://www.ukpower.co.uk/>

**ግላሰው የመኖሪያ ቤቶች ኃይል አማካሪ ቡድን (Glasgow Home Energy Advice Team (G-HEAT))**

በጋልሰው ውስጥ፣ G-HEAT በራስዎ ቤት ውስጥ ራሱን የቻለ ነፃ የምክር አገልግሎት ይሰጣል። ከማሞቂያ ስርዓትዎ፣ የነዳጅ ወጭዎን፣ ከደረሰኞችዎ ላይ ላሉ ችግሮች ጋር ተዛማጅነት ላላቸው ነገሮች እገዛን ሊሰጡዎ ይችላሉ፣ እና አቅራቢዎችን የመቀየር መረጃን ይሰጡዎታል። በድረ ገጻቸው ላይ የበለጠ ይወቁ፡

[www.g-heat.org.uk/aboutgheat](http://www.g-heat.org.uk/aboutgheat) ወይም 0800 092 9002 ይደውሉ።

ሌሎች አካባቢያዊ ባለስልጣናት ተመሳሳይ ፕሮጀክቶች ያላቸው ይመስላል። ጋልሰው ውስጥ የማይኖሩ ከሆነ፣ መረጃን ለማግኘት የእርስዎን ምክር ቤት ወይም የመኖሪያ ቤት ማህበርዎን ይጠይቁ።

**ገቢዬን እንዴት ነው ማሳደግ የምችለው?**

ምንም እንኳን እየሰሩ ቢሆንም፣ የጥቅማ ጥቅም ቼክ ማግኘቱ የተሻለ ነው። ይህንን ለማድረግ የተሻለው መንገድ ወደ ገንዘብ አማካሪ ማዕከል በመሄድ ነው። ወደ GAIN የእገዛመስመር በስልክ ቁጥር 0808 801 1011 በመደወል በአቅራቢያዎ ያለውን ማዕከል ማግኘት ይችላሉ።

**ተጨማሪ መረጃን ከየት ማግኘት እችላለሁ?**

የአካባቢያዊ ኃይል አማካሪ በዚህ የስልክ ቁጥር ላይ በነፃ ይደውሉ፡ 0800 512 012

የአካባቢዎን የገንዘብ አማካሪ ማዕከል

በአቅራቢያዎ ስላለው ማዕከል ዝርዝር መረጃን ለማግኘት ለ GAIN የእገዛመስመር በስልክ ቁጥር 0808 801 1011 ይደውሉ

**G.Heat**

ነፃ የስልክ ቁጥር 0800 092 9002 ይደውሉ ወይም [g-heat@thewisegroup.co.uk](mailto:g-heat@thewisegroup.co.uk) ኢ-ሜይል ያድርጉ